

ትንቢቱ ደረሰ (ከአዲ አበባ)

ባለፈው ሰዎን “ትንቢትን በሜራና በግድያ ማስቀረት አይቻልም!” በሚል ርዕስ አንዲት መጣጥፍ ለየድረገጾች መለኬና አንዳንዶች መለጠፋቸው የሚታወስ ነው። አንዳንዶች ደግሞ በራሳቸው ምክንያት አለወጡትም። ወደ ምክንያታቸው ገብቼ በከንቱ መዳከርን አልወደድኩም። የምልከውን አወጡ አለወጡ ለኔ አይደለም፤ እኔ አልጠቀምም/ አልጎዳምም። ይህ ነው ብዬ በውል የማለውቀው ኃይል ከልጅነቴ ጀምሮ ላለፉት 30 ዓመታት ሲያስጨኽኝ ሰንብቷል። ብዙዎቹ የምላቸው ነገሮች በገሃድ ታይተዋል። እኔን “አንዲህ ነኝ/አይደለሁም” አያልኩ አይደለም። የማይታወቅ ሰው ምንም ቢል ደግሞ ሰሚ የለውምና ጉራ አይከጅለውም።

ዛሬ ጧት ዐውሬው በአሥራኤል ሀገር የተደረገለትን ሁለት ዓይነት አቀባበል በዩቲዩብ አየሁ። ውድ ኢትዮ-አሥራኤላውያን በነፃነት በሚኖሩባት ሁለተኛ ሀገራቸው አሥራኤል ውስጥ ለዚህ መሠሪ ዐውሬ ያደረጉት አቀባበል እንደ አንድ የሀገር መሪ ነኝ ባይ እጅግ አሳዛሪ ነው። እርሱ ግን አራት ኪሎን የያዘበት የተለዩ ዓለማ ስላለው ሀፍረትን አያውቅም። መለሰንና አቢይን የመሳሰሉ ሰዎች ለተለዩ አጋንንታዊ ተልእኮ ሥልጣን ስለሚይዙ ዐይናቸውን በጨው አጥበው በሚያከናውኗቸው ፀያፍ ተግባሮቻቸው ከመኩራት ይልቅ አያፍሩም። እኔ ያን ከዚህ ማስታወሻ ግርጌ አንዱን አድራሻ ያስቀመጥኩትን ጽሑፍ ካወጣሁ ከአንድ ሳምንት በኋላ ዩቲዩብ ስጎረጉር የአባ አምሐ ሥላሄን ማስጠንቀቂያ አገኘሁና አዳመጥኩት። በሚገርም ሁኔታ ከኔው ጽሑፍ ጋር በብዙ ነገሩ ይመሳሰላል። ፈጣሪ ሲፈልግ ድንጋይንም ዛፍና ቅጠልንም ያናግራልና እኛ በኑሮ ዘይቤም ሆነ በመኖሪያ ቦታ የምንለያይ ሰዎች የምናስተላልፈው መልእክት መመሳሰል ለነገር መሆኑን ለመጠቆም ይህችን አጭር አስተያየት ዛሬ ሰነዘርኩ።

መጥምቁ ዮሐንስ ሰሚ ባያገኝም “መንግሥተ ሰማይ ቀርባለችና ንስሃ ግቡ” አያለ በበረሃ ይዘዋወር ነበር። እኔ ኃጢአተኛውና ዓለማዊው ግለሰብ ደግሞ የታየኝን ተናገርኩ፤ እናገራለሁም።

የዮሐንስ ራዕይ ላይ የተጠቀሰው ዐውሬ አንድ ብቻ አይመስለኝም። በየሀገራቱና በየዘመናቱ የሚመጣና ራሱን እንደአሜባ የሚያበዛም ይመስለኛል። በዚህ ዘመን ይህ አቢይ የሚባል የጭቃ እሾህ የዐውሬው ምትክ ሆኖ እያገለገለ እንደሆነ በግልጽ መረዳት ይቻላል። (በፊት ልዝብ ሰይጣን ነበር አሁን ግን ለይቶለት ዲያብሎስን በኢትዮጵያ ተክቷል!)

የአባ አምሐየሱስን የትንቢት ቃል ለማዳመጥ የፈለገ http://wwqw.you2repeat.com/watch/?v=bce9NZo_QGM

“ትንቢትን በሜራና በግድያ ማስቀረት አይቻልም!” የሚለውን ጽሑፍ ማንበብ የሚፈልግ ይህን ማስወንጨፊያ መንካትና ከኢትዮጵያውያን

<http://ethioforum.org/amharic1%89%b5%e1%8a%95%e1%89%a2%e1%89%b5%e1%8a%95-%e1%89%a0%e1%88%a4%e1%88%ab%e1%8a%93-%e1%89%a0%e1%8c%8d%e1%8b%b5%e1%8b%ab-%e1%88%9b%e1%88%b5%e1%89%80%e1%88%a8%e1%89%b5-%e1%8a%a0%e1%8b%ad%e1%89%bb/>

- ይቺን ገጽ ለመመለስ ብቻ ጥቂት ነገር ልበል፡- በአሁኑ ወቅት የሚሾሙ ሰዎችን ተመልክቱ። አብዛኞቹና ወሳኝ ቦታ ላይ የሚመደቡት አሮሞዎች ናቸው። በአሮሞነታቸው ላይ ሃይማኖታቸው ፕሮቴስታንት ነው። ወይም ኢ-ሃይማኖታውያን (atheists)። ጥቂቶች ሙስሊሞች ናቸው። ተሹዋሚዎች በዕድሜ ፌዴራላዊያን ናቸው - ማለትም በዕድሜ ያልገፉ ወጣቶችና ጎልማሶች ናቸው - በፌዘኛ ፌዴራሊዝም ዘመን ተኮትኩተው ያደጉ። ብዙዎቹ አቢይ የሚያውቃቸውና በካድሬነት ወያኔን ያገለገሉ ናቸው። ግለ ታሪካቸው ደግሞ በሹመታቸው ላይ አንድም ተፅዕኖ የለውም - ሙልጭ ያሉ ሌቦች ወይም ገዳዮች መሆናቸው ከሹመት አያግዳቸውም - ብቻ የክይሲው ወዳጆችና ደንገጡሮች ይሁኑ። በዕድሜ በአማካይ ከ25 እስ 45 ግፉ ቢል እስከ 50 ይሆናሉ። ብዙዎቹ ሹመኞች ራስ ወዳድና ማሳደራቸው በ"ፋወል" የተሞላ አጭበርባሪዎች ናቸው - በሀሰት ዲግሪዎች የተምበሸበሹ ክርሳሞች። ሆዳምነቱንና ከሃዲነቱን በግልጽ ካለሰመሰከረ በስተቀር ኦርቶዶክስና አማራ በምንም መንገድ አይሾምም። በቅርብ የሚለይለት ገደል አፋፋ ላይ የምትገኘው የአቢይ ኢትዮጵያ ይህች ናት።